

የግፍ ዘመናችን ለምን ረዘመ፤ ስለማንነጋገር

March 13, 2017

ኢትዮጵያን በባርነት በመግዛት ላይ የሚገኘው የወያኔ መንግስት ላለፉት 26 አመታት ኢትዮጵያን ትልቅ ሀገር ከማለት ይልቅ እንደ ትልቅ እስር ቤት፤ ትልቅ የዘር መጥፋት የሚካሄድባት ሀገር ብሎ መጥራት በሚቀልበት ደረጃ አውርዶ እየገዛት ይገኛል። በእነዚህ 26 አመታት ውስጥ በአንድ ሀገር ዜጋ ላይ መድረስ የማይገባቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፤ ፖለቲካዊ መብት ረገጣዎች፤ መሀበራዊ መብት ጭቆናዎች እና ገድያዎች በኢትዮጵያ ላይ ተፈራርቀውባታል።

በማንኛውም ቦታና ጊዜ በየትም አለም የተከሰቱ አምባግነን መሪዎች ከአንድ መሃጸን ውስጥ እንደተፈጠረ ፍጹም መንትዮሽ በድርጊታቸው ይመሳሰላሉ። አዲስ የተፈጠሩትም አምባገነኖች ታሪክ ሆነው ካለፉት ጨካኞች ብዙ ጭካኔና ግፍን ቀስመውና ልቀው ግፍን ያለገደብ በህዝብ ላይ የፍጽማሉ። ይህን የግፍና የጭካኔ ዘመን አንጋፋው የፖለቲካ ምሁር ፕ/ር መስፍን ወልደማሪያም ክፉ ቀን ብለው ይጠሩታል።

ፕ/ር መስፍን ወልደማሪያም በ 2002 ባሳተሙት አገቱን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ክፉ ቀን ብለው በሰየሙት አርእስት ስር ክፉ ቀን ጥሩ ነው የወደቀውን ለድል የጣለውን ለውድቀት ያዘጋጃል። በመግደል የሚተማመነውን ግዚያዊ ድል ለሞት ይዳርገዋል በሞት ይሸነፋል ተገድሎ የሚያሸንፍ ህዝብ ድሉ የዘላለም ነው። ክፉ ቀን ጥሩ ነው ክፉት በጎነትን አሸንፎ እንደማይዘልቅ ያሳያል፤ ህግ ቀልቡ ሲገፈፍ ዳኝነት ሚዛን ሲያጣ ጉልበት ሁሉን ደምጦ ሲወጣ የሰውነት ባህሪ ክፉው በጎው ነጥር ሲወጣ ያሳያል። ክፉ ቀን ጥሩ ነው፤ የህዝብን ጥሪ አንድናዳምጥ፤ ከራስ በላይ ንፋስ በሚል እምነት ላይ የቆመውን የግል ኑሮን ማንቆ እንድንበጥስ፤ እንድንተሳሰብ፤ የእድገት ጉዞ እንቅፋቶችን እንድናስወግድ ያሳስብናል፤ ሲሉ የሁሉን ህብረተሰብ ክፍል በሚቆነጥጥ አገላለጽ አስፍረውታል።

ይህንን ክፉ ዘመን ያመጣብንን የህውሀት/ኢህአዴግ ስርአት ከስሩ ነቅሎ ለመጣል የሁላችንም ሃላፊነት ቢሆንም የፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮች አብላጫውን ድርሻ ይውስዳሉ። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ሆና ባታቅም ባለፉት 26 አመታት ውስጥ ህውሃት በታሪክ አይታ ይማታውቀውን ግፍ እና መከራ በህዝቦች ላይ በመፈጸም አምባገነን መንግስት ሆኖ ቆይቷል። ይህን የግፍ ስርአት ለማስወግድ ሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ እየተነጋገሩና እየተደራደሩ ካልሰሩ ብዙ መጉዋዝ የሚቻል አይመስለኝም። በሀገራችን ፖለቲካ እንደ እድል ሆኖ ጻድቃን የሚያንሱ ሀጢያተኞች የሚበዙባት ይመስለኛል።

ህውሀት/ኢህአዴግ ሀገሪቱን ከተቆጣጠረ ጀምሮ ሀገሪቱን ወደ እስርና የስቃይ ማእከልነት ቀይሯታል። ይህ አልበቃ ብሎት፤ ባልፋት ጥቂት አመታት ፍጹም ሰብአዊ ባህሪ በሌለው መልክ፤ ነጻነት ፍትህና አኩልነት ፈልጎ፤ በመላው ሀገሪቱ ለተቃውሞ በወጡ ሰላማዊ ህዝብ ላይ፤ ፍጹም ርህራሄ በሌለው መልክ በታጠቁ የህውሀት ወታደሮች ሲገድል ሲያስቃይ እንዲሁም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍል እየለቀመ፤ ወደተለያዩ እስርቤቶችና ወታደራዊ ምጋቾች በማጉዋጉዋዝ ለእስርና ለስቃይ ዳርጉዎቻቸዋል። ይህም አልበቃ ብሎት ምንም የህሊና እና የህግ ዳኝነት ሳያገደው፤ በመዳፋቸው የወደቀውን ህዝብ ጨፍልቆ ለመያዝ ስጋት በገጠማቸው ጊዜ፤ በመከላከያ ኢታማኑር ሹም ጅነራል ሳሞራ ዮኑስ (ይህን ሰው በመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ስማርና በመከላከያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስሰራ አውቀዋልው፤ ፍጹም ዘረኛና ከሱ ዘር ውጪ የሆኑትን የመከላከያ አባል በፍጹም የማያምን እና የሚዘልፍ ነው) እና በመከላከያ

ሚኒስትሩ ሲራጅ ፈገገ የሚመራ የአስቸኩዋይ ግዜ አዋጅ (ኮማንድፖስት) አቁዋቁመው፤ ህዝብን በከፍተኛ ጭንቀት ቀስፎ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ወጣቶችን አዛውንቶችን እስርቤት አገርዋል። ይህ የአስቸኩዋይ ግዜ አዋጅ በከፍተኛ የህውሀት ወታደራዊ አመራሮች እየተመራ በኢትዮጵ በተለያዩ ከተሞች በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ከተሞችና ገጠሮች፤ የደቡብና የመሀል አዲስአበባን ጨምሮ ህዝብን የማሰር ይመግደልና የማስቃየት ሀላፊነት የተሰጠው ነው።

በአሁኑ ሰዓት መያዣ መጨበጫ ያጣወ የህውሀት/ኢህአዲግ መንግስት በመላ ሀገሪቱ ተቃውሞ ስለተነሳበት የሚያስራቸውና የሚገላቸው ንጹህን ቁጥር በውል ማወቅ አስቸጋሪ ነው። በተቃራኒው ግን ይህ የወያኔ ድርጊት የሚያሳየው ድርጅቱ ተስፋ መቆረጡን ነው ለዚህ ሁሉ ግፍ ከፋይ አለው አስከፋዩ ህዝብም ራሱን እያዘጋጀ ነው። ለዚህም ነው ከላይ የፕ/ር መስፍን ወልደማሪያምን ከፋ ቀን ጥሩ ነው ብለው በመጽሀፋቸው ያስቀመጡትን የጠቀስኩት። እውነት ግን ለምን የዚህ ግፍ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ ረዘመ፤ እንደ ፕ/ር መስፍን ሀሳብ ከሆነ ከፉቀን ወይም አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ስቃይ ነገ ላይ የሚመጣው ብሩህ ቀን ጠንካራ መሰረት ይጥላል ባይ ብሆንም፤ የስቃይ መብዛቱና መርዘሙ ያሳስበኛል። የዚህ ግፍ ዘመን ማጠር የሚያስደስተኝም ቢሆንም ለምን እንደረዘም ማወቅ ያስፈልጋል።

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘወትር ለውጥን እየተመኘ የተቀመጠ ህዝብ ነው። ታዲያ ለውጥ ያሻ ህዝብ ለምን የፍላጎቱን አላገኘም፤ ለምን የግፍ ዘመን ረዘመበት፤ እንደረዳት ፕ/ር መራራ ጉዲና ሀሳብ በበርካታ ቁርጾች የታጨቀውን የሀገራች የተቃዋሚ ፖለቲካ አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ አድርጎ ከፈላጊው ህዝብ ጋር ለማገናኘት የመነጋገር የመወያየት ባህል ሊፈጠር እንደሚገባው ያሳስባሉ እኔም የዚህ ሀሳብ ዋና ተጋሪ ነኝ። የግፍ ዘመኑም መርዘም ቀዳሚ ምክንያት የመነጋገር የመወያየት እና የመደማመጥ እጥረት ነው ብዬም ለመመለስ እደፍራልው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከኔ በላይ ላሳር የሚለውን አስተሳሰብ ጥሎ ከአንድ ሁለት እንደሚሻል አምኖ በጋራ መስራትና፤ ያንተ ሆድ ስለሞላ ሌላው አልራብውም አለማለት፤ እና የችግሩ መፍትሄ ባትሆን እንኩዋን፤ እንቅፋት አለመሆን የምንመኘውን ነጻነት ሊያጎናጽፈን ይችላል።

ግ. ተ. አበጋዝ፤ መጋቢት፤ 2009፤ ሳስካቱን፤ ካናዳ